

# የትምህርት ቤት የመግቢያ የጤና ሰነድ መስፈርቶች

አርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) እና የሽርጂያ ግዛት ትምህርት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገቡ ተማሪዎች የሚከተሉትን የጤና ሰነዶች እንዲያቀርቡ ይጠይቃሉ፡-

1. **የአካል ምርመራ፡-** [http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school\\_entrance\\_form.pdf](http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf)  
መዋዕለ ሕፃናት እስከ 5ኛ ክፍል ለሚመዘገቡ ለሁሉም አዲስ ተማሪዎች የአካል ምርመራ (ከትምህርት ቤት ከሚገቡበት አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሞላ) ያስፈልጋል። በተጨማሪም፣ ምንም እንኳን ተማሪው APS መዋዕለ ሕፃናት መርሀግብር ላይ አንድ ያቀረበ ቢሆንም ለሁሉም መዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች አዲስ የአካል ምርመራ ያስፈልጋል።
  
2. **የሳንባ ነቀርሳ ምርመራ፡-**  
የኔጋቲቭ ቲቢ አደጋ ምርመራ ሰነድ (<https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf>) ወይም ለሁሉም አዲስ APS ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ምዝገባ አንድ ዓመት በላይ ያልዘለለ የቲቢ ምርመራ (የቆዳ ወይም የሳንባ) ምርመራ ያስፈልጋል። የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ፖዘቲቭ ሆኖ ከተገኘ፣ ከመመዘገብ በፊት የምልክቶች ግምገማ ያስፈልጋል እና ትምህርት ከተጀመረ 21 ቀን ውስጥ የደረት ኤክስሬይ ያስፈልጋል። የመዋዕለ ሕፃናት ተማሪዎች ኔጌቲቭ ቲቢ አደጋ በ ምርመራ ውጤት እንደሚጠቀምባቸው APS ውስጥ ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ ተማሪዎች ወይም ከመዋዕለ ሕፃናት የመጀመሪያ ቀን አንድ አመት በፊት የቲቢ ማጣሪያ ምርመራ ማጠናቀቅ አለባቸው።
  
3. **ከትባቶች፡-**  
ለትምህርት ቤት ምዝገባ ብዙ ከትባቶች ያስፈልጋሉ። አጠቃላይ የከትባት መስፈርቶች ከታች ይታያል። ስለ እነዚህ መስፈርቶች ለተጨማሪ ልዩ ዝርዝሮች፣ ይህንን ድረገጽ ይመልከቱ፡-  
<http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>
  - a. **ዲፒቲሪያ፣ ቴታነስ እና ፕሮቱሲስ (DTaP፣ DTP፣ ወይም Tdap) –** ቢያንስ 4 DTP/DTaP (ዲፒቲሪያ /ቴታነስ/ፕሮቱሲስ) አንድ ከ 4ኛ ልደት ዓመት ላይ/በኋላ ወይም 3 Tds (ቴታነስ/ ዲፒቲሪያ) 7 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ። ወደ 7 ኛ ክፍል ወይም ከዚያ በላይ ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ Tdap ማጠናከሪያ ያስፈልጋል ።
  - b. **ፖሊዮ ከትባት –** ቢያንስ 4 ጠብታዎች። አንድ ጠብታ ከአራተኛ ልደት ዓመት ላይ ወይም በኋላ።
  - c. **ሄፐታይት ቢ ከትባት –** ለሁሉም ተማሪዎች 3 ጠብታ የሄፐታይት ቢ ከትባት የተሟላ ከትባት። ማስታወሻ - ዕድሜያቸው ከ11-15 ዓመት የሞላቸው ገረምሶች ብቻ FDA የ 2-ጠብታ መርሀግብር ያረጋግጣል እና የሜርክ ብራንድ (RECOMBIVAX HB) አዋቂ ፎርሙሌሽን ሄፐታይት ቢ ከትባት ያገለግላል። የ 2-ጠብታ መርሀግብር ዕድሜያቸው ከ 11-15 ዓመት ለሆኑ ታዳጊዎች በትምህርት ቤት ቅጽ ላይ በግልጽ በሆነ ምክንያት ሰነድ ላይ ሰፍሯል።
  - d. **ሚዝለስ፣ ማምፕስ እና ሩቤላ (MMR) ከትባት –** ዝቅተኛ ቢያንስ 2 ከትባቶች። ብዙ ተማሪዎች MMR ከትባት ጥምረትን ይቀበላል – ሆኖም ግን፣ ከትባቶቹ ለየብቻ የተደረገ ከሆነ፣ ቢያንስ 2 ሚዝለስ፣ 2 ማምፕስ፣ እና 1 ሩቤላ ያስፈልጋሉ። የእያንዳንዱ ክፍል የመጀመሪያው ጠብታ (ወይም ለተቀናጀው MMR ከትባት) በ 12 ወር ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግሞ ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት።
  - e. **ቫርሲላ (ቺክንፖክስ) ከትባት –** ቢያንስ 2 ጠብታዎች። የመጀመሪያው ጠብታ በ 12 ወር ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ እና ለመዋዕለ ህፃናት ደግሞ ሁለት ጠብታ መወሰድ አለበት። (ልዩ – ማርች 3 ቀን፣ 2010 በፊት መዋዕለ ሕፃናት የገቡ ተማሪዎች 1 ጠብታ ብቻ)።
  - f. **የሄፐታይት ኤ ከትባት –** ከጁን 21 ቀን 2021 ጀምሮ ቢያንስ የ 2 የሄፐታይት ኤ መርፌ ከትባት ለሁሉም ለመዋዕለ ህፃናት ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል ። የመጀመሪያው መጠን በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ ለሆነው መስጠት አለበት።
  - g. **ሁማን ፖፕሎላይቲስ ከትባት (HPV) –** ከሐምሌ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ወደ 7 ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በሙሉ ተከታታይ 2 መጠን የ HPV ከትባት ያስፈልጋል ። የመጀመሪያው መጠን ህፃኑ ወደ 7 ኛ ክፍል ከመግባቱ በፊት መስጠት አለበት ። በጤና ቦርድ ፣ በወላጅ ወይም በአሳዳጊው በወላጅ ወይም በአሳዳጊው ብቸኛ ውሳኔ የተፈቀደላቸውን የትምህርት ቁሳቁሶች ከገመገሙ በኋላ ልጁ የ HPV ከትባቱን ላለመቀበል መምረጥ ይችላሉ ።
  - h. **ሜንጎካል ኮንጅኔት (MenACWY) ከትባት –** ከሐምሌ 1 ቀን 2021 ጀምሮ ቢያንስ 2 መድሃኒት ልክ። ወደ 7 ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ የመጀመሪያው መድሃኒት ልክ ያስፈልጋል ። ወደ 12 ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች ሁሉ መጠን (የመጀመሪያም ሆነ ሁለተኛው መጠን) ያስፈልጋል ።

- i. ሄሞፊልስ ኢንፉሌንዛ ታይፕ ቢ (Hib) ክትባት – ይህ ክትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ጠብታ በሚሰጥበት ሰዓት የሚያስፈልጉትን ጠብታዎች እንደ ዕድሜው ሁኔታ ይወሰናል።
- j. ኒሞኮካል (PCV) ክትባት – ይህ ክትባት ከ 60 ወራት ዕድሜ ያነሰ ያላቸው ተማሪዎች ብቻ ያስፈልጋል። ከአንድ እስከ አራት ጠብታዎች፣ የመጀመሪያው ጠብታ ሁኔታ ዓይነት፣ ያስፈልጋቸዋል።

የጤና መግቢያ ቅጾች ለማግኘት፣ እባክዎን ይህ ድረገጽ ላይ ይመልከቱ፡- <https://www.apsva.us/registering-your-student> ወይም ከትምህርት ቤትዎ ፊደስተራር ወይም የክሊኒክ ሠራተኞች ጋር ይነጋገሩ።